



የአያቴ መከታ

- ✎ Ursula Nafula
- 👤 Catherine Groenewald
- 🗨 Dawit Girma
- 💬 Amharic
- 📊 Level 4





የአያቴ የአትክልት ስፍራ ግሩም ነው፤ ጥራጥሬው፣ ገብሱ፣ ካዛቫው በሽበሽ ነው።
ከሁሉም ሙዙ ይበልጣል። ምንም እንኳ አያቴ በርከታ የልጅ ልጆች ቢኖራትም እኔን
አብልጣ እንደምትወደኝ በምስጢር አውቃለሁ። ደብቃኛለች- ሙዞችን የት
እንደምታመርት። ሁልጊዜ ነው ወደቤቷ የምትጋብዘኝ። አንዳንድ ምስጢሮችንም
ታወራኛለች። አንድ ምስጢር ብቻ ግን አልነገረችኝም ነበር። እሱም ሙዞቹን የት
እንዲበስሉ እንዳረገች ነበር።



አንድ ቀን አንድ ትልቅ ቅርጫት ከአያቴ ቤት ውጭ ጸሐይ ላይ ተሰጥቶ ተመለከትኩ።
ምን ይሆን ብዬ ሳሰላስል «ያ ምትሃተኛ ቅርጫቴ» ሊሆን እንደሚችል ገመትኩ።
ከቅርጫቴ ጎን ብዙ የሙዝ ቅጠሎች ይታያሉ። በጣም በመጓጓት «አያቴ የምን
ቅጠሎች ናቸው» ብዬ ጠየኳት። ያገኘሁት ብቸኛ ምላሽም «ምትሃተኛ ቅጠሎቼ
ናቸው» የሚል ነበር።



አያቴን፣ ሙዞቼን፣ የሙዝ ቅጠሎችንና ትልቁን ቅርጫት መመልከት በጣም አስደሳች ነበር። ነገር ግን አያቴ የሆነ ነገር እንዳመጣ ወደ እናቴ ዘንድ ላከችኝ። «እባክሽ አያቴ፣ ስትሰሪ ልይ...» «አንቺ ልጅ፣ ድርቅ አትበዱ፣ ዝም ብለሽ የተባልሽውን አድርጊ» አለች። ወዲያው እየሮጣኩ ሄድኩ።



ስመለስ እያቴ ውጭ ተቀምጣ አገኘኋት፣ ነገር ግን ቅርጫቱም ሆነ ሙዞቹ አልነበሩም። «እያቴ፣ የታለ ቅርጫቱ፣ የታሉ ሙዞቹ ሁሉ፣ እና የታለ...» ግን ያገኘሁት ብቸኛ ምላሽ «ከምትሃተኛው ቦታዬ ጋር ነው ያሉት» የሚል ነበር። በጣም ነው ያስከፋኝ።



ከሁለት ቀናት በኋላ አያቴ ምርኩዚን እንዳመጣላት ወደመኝታ ቤቷ ላከችኝ። በሩን እንደከፈትኩት ወዲያውኑ ደስ የሚል አዲስ የሙዝ መዓዛ አወደኝ። ከውስጥ ደግሞ የአያቴ ምትሃተኛ ቅርጫት ነበረች። በአሮጌ ብርድልብስ በደንብ ተደብቃለች። ብድግ አረኩና ያን የሚያውድ መዓዛ በደንብ አሸተትኩት።




የአያቴ ድምጽ ከተመሰጠዎ አነቃኝ። «ምን እያረሽ ነው? ቶሎ በይና ምርኩዜን አምጪልኝ»። ምርኩዜን ይዜ ቶሎ ሄድኩ። «ለምንድን ነው የምትስቁው?» አያቴ ጠየቀችኝ። ከምትሃተኛ ቦታዋ ላይ ያለውን ድንቅ መዓዛ አሁንም ድረስ እያጣጣምኩ እንዳለሁ ጥያቄዋ አስታወሰኝ።



በሚቀጥለው ቀን አያቴ እናቴን ለመጠየቅ ስትመጣ እኔ የሙዞችን ሁኔታ ለመጨረሻ ጊዜ ለማግራት ወደአያቴ ቤት በፍጥነት ሄድኩ። በጣም የደረሱ የሚያምሩ ሙዞች አገኘሁ። አንድ ወሰድኩና በልብሴ ደበኩ። ቅርጫቱን መልሼ ሸፈንኩና ከቤቴ ጀርባ ሄጄ ቶሎ በላሁት። በጣም ጣፋጭ ሙዞ ነበር፤ እንደዚህ የሚጣፍጥ በልቼ አለውቅም።



በቀጣይ ቀን እያቴ አትክልት ስፍራው ውስጥ ቅጠላቅጠል እየቀነጠሰች እያለ ቀስ ብዬ ተደብቄ ወደሙዞቹ ሄድኩ። ሁሉም ለመብል ዝግጁ የሆኑ ናቸው። በአንድ የተያያዘ አራት ሙዞችን መውሰድ አልፈለኩም። ወደ በሩ በተረከዜ ቀስ እያልኩ ስራመድ እያቴ ስትስል ሰማኋት። ሙዞቹን በልብሶቼ ውስጥ ደበኩና ከበስተኋላዎ መራመድ ጀመርኩ።



ቀጣዩ ቀን የገበያ ቀን ነበር። እያቴ በጠዋት ነቅታለች። እሷ ሁልጊዜ የደረሱ ሙዞችንና ካዛሻዎችን ለመሸጥ ገበያ ትወስዳለች። በዛ ቀን ልገበኛት ቶሎ አልሄድኩም፤ ሆኖም ከርሷ ለመራቅም አልቻልኩም።



ወደምሽት ላይ እናቴ፣ አባቴና አያቴ ጠሩኝ። ለምን እንደሆነ አወጡ። ማታ ስተኛ ከአያቴ፣ ከቤተሰቤም ሆነ ከሌላ ከማንም ሰው ላይ መስረቅ እንደሌለብኝ ለራሴ ቃል ገባሁ።



Storybooks Outline

global-asp.github.io/storybooks-outline

የእያንድን ግለሰብ

Written by: Ursula Nafula

Illustrated by: Catherine Groenewald

Translated by: Dawit Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks Outline](#) in an effort to provide children's stories in the world's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).